




የሽዚ አህት አንደተናገረኛው


- ✎ Nina Orange
- 👤 Wiehan de Jager
- 💬 Dawit Girma
- 🗣️ Amharic
- 📊 Level 4



አንድ ቀን ጠዋት ሹዚን አያቱ ጠሩትና፣ <<ሹዚ፣ እንካ
ይህንን እንቁላል ለወላጆችህ ውሰድላቸው።
ለእህትህ ሰርግ ትልቅ ኬክ መስራት ይፈልጋሉና>>
አሉት።



ወደ ወላጆቹ ዘንድ እየሄደ እያለ ሹዚ ሁለት ልጆች ፍራፍሬ ሲለቅሙ አገኘ። አንደኛው ልጅ የሹዚን እንቁላል ወሰደና ወደዛፉ ወርውሮ አጋጨው። እንቁላሉም ተሰበረ።



<<ምንድነው ያደረከው?>> አለ ብዙዓየሁ እያለቀሰ።
<<እንቁላሉ እኮ ለኬክ መስሪያ ነበር። ኬኩ ደግሞ
ለእህቴ ሰርግ ነበር። አሁን እህቴ የሰርግ ኬክ
አለመኖሩን ስታውቅ ምን ትላለች?>>



ልጆቹ ሹዚን በማናደዳቸው አዘኑ። <<እንግዲህ ኩኩን በመስራት ማገዝ አንችልም፤ ቢሆንም ግን ለእህትህ የሚሆን ምርኩዝ ይሄው>> አለ አንደኛው። ሹዚ ጉዞውን ቀጠለ።




እየተጓዘ እያለም ሁለት ሰዎች ቤት ሲሰሩ አገኘ።
<<ይህን ጠንካራ ምርኩዝ መጠቀም እንችላለን?>>
ጠየቀ አንደኛው። ነገር ግን እንጨቱ ለግንባታ
የሚሆን ጠንካራ ስላልነበር ተሰበረ።



<<ምን ማድረጋችሁ ነው?>> ሹዚ አለቀሰ። <<በትሩ እኮ ለእህቴ ስጦታ ነበር። ፍራፍሬ ለቃሚዎቹ የኬክ መስሪያውን እንቁላል ስለሰበሩብኝ በምትኩ የሰጡኝ ነበር። ኬኩም ለእህቴ ሰርግ ነበር። አሁን ግን ምንም እንቁላል፣ ኬክም ሆነ ስጦታ የለም። እህቴ ምን ትል ይሆን?>>



አናጺዎቹም በትሩን ስለሰበሩበት አዘኑ። <<እንግዲህ ኬክ በመስራት አላገዝናችሁም፤ ባይሆን ይህ የቤት ክዳን ለእህትህ ይሁን>> አለ አንደኛው። ሹዚም መንገዱን ቀጠለ።




በመንገዱም ላይ፣ ሹዚ አንድ ገበሬና ለም አገኘ።
<<እንዴት ጣፋጭ ቁጤማ ነው፣ እንደው ጥቂት
መብላት እችል ይሆን?>> ለሚ ጠየቀች።
ቁጤማውም ጣፋጭ ስለነበረ ለሚ ሁሉንም
በላችው።



<<ምን ማድረግሽ ነው?>> ሹዚ አለቀሰ። <<ጭጭማው እኮ ለእህቴ ስጦታ ነበር። አናጺዎቹ ምርኩዜን ስለሰበሩ በምትኩ የሰጡኝ ነበር እኮ። ምርኩዜንም ፍራፍሬ ለቃሚዎች እንቁላሌን በመስበራቸው ምክንያት በምትኩ የሰጡኝ ነበር። እንቁላሉም ለእህቴ ሰርግ ነበር። አሁን እንቁላል የለም፣ ኬክም የለም፣ ስጦታም የለም። እንግዲህ እህቴ ምን ትል ይሆን?>>



ለሚም ተስገብግባ ስለበላቸበት አዘነች። ገበሬውም
ለሚ ለሹዚ አህት ሰርግ ስጦታ ሆና እንድትሄድ
ተስማማ። ስለሆነም ሹዚ ተሸከማት።



ነገር ግን ላሟ ወደገበሬው ዘንድ ተመልሳ እየደጠች ሄደች። ሹዚም ባዶውን ቀረ። ከእህቱም ሰርግ በጣም ዘግይቶ ደረሰ። እንግዶቹም መመገብ ጀምረው ነበር።



<<ምን ይሻለኛል?>> አለ ሹዚ እያለቀሰ። <<ገጣ የሄደችው ለም ስጦታ ነበረች፣ አናጺዎቹ በሰጡኝ ቁጤማ ፋንታ። አናጺዎቹም ቁጤማውን የሰጡኝ ፍራፍሬ ለቃሚዎቹ የሰጡኝን በትር ስለሰበሩብኝ ለዛ ማካካሻ ነበር። ፍራፍሬ ለቃሚዎቹ በበኩላቸው ያንን በትር የሰጡኝ ለሰበሩብኝ የኬክ ማዘጋጃ እንቁላል ምትክ ነበር። ኬኩ ደግሞ ለሰርጉ ነበር። አሁን እንቁላል የለም፣ ኬክም የለም፣ ስጦታም የለም።>>



የቩዚ እህትም ትንሽ አሰብ አደረገችና እንዲህ አለች፡-
<<ወንድሜ ቩዚ፣ ስለሰጠታ ምንም ግድ የለኝ።
ስለኬክም ቢሆን እንዲሁ! ሁላችንም እዚህ በአንድ
ላይ አለን። በዚህም ደስተኛ ነኝ። አሁን የክት
ልብስህን ልበስ እና ይህን ቀን እናክብር!>> እናም
ቩዚ ያደረገው ይህን ነበር።



Storybooks Canada

storybookscanada.ca

የሹዚ አህጉር አንደተናገረችው

Written by: Nina Orange

Illustrated by: Wiehan de Jager

Translated by: Dawit Girma

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 3.0 International License](http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).